

ጽንፈኞች ከሁከትና ብጥብጥ ርቀው አያወቁም!

አባ መላኩ 09-28-17

ከፌዴራል ስርዓታችን የተመረከው ትልቅ ነገር የተለያዩ አስተሳሰቦች፣ ቋንቋዎች፣ ማንነቶች፣ ባህሎች፣ ወዘተ የሚቀየሩትን አገር አቻችሎ ማስተዳደር እንደሚቻልና በአጭር ጊዜ ውስጥም ወደ ልማትና ዕድገት ማሳደግ እንደሚቻል በተግባር አሳይቶናል። እስካሁን ባለው ሁኔታ አትዮጵያ አስተማማኝ ሰላም ዋስትና ያለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ማረጋገጥ የቻለችውና ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዘገብ የቻለችው በዚህ የፌዴራል ስርዓት ብቻ ነው።

በአገራችን የሚጠየቀው ሁሉም ስኬቶች መሰረታቸው ይህ የፌዴራል ስርዓት መሆኑን መገንዘብ ዋናው ጉዳይ ነው። የፌዴራል ስርዓታችን አገራችን ባለፉት 26 ዓመታት በስኬቶች ላይ እንደትረማጭ አስችሏታል። አገሪቱን ከብተና ታደጓል፣ የብሄሮች፣ ኘ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን እኩልነትን አረጋግጧል፣ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት እንዲመዘገብ አድርጓል፣ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲፈጠር አድርጓል፣ ወዘተ ሁኔታዎችን አመቻችቷል። አሁን ላይ የፌዴራል ስርዓታችን ለአገራችን ባስገኘው ጥቅም ሳቢያ አገራችን ለሌሎች መልካም ተግባርን እስከመሆን ድርሷል።

አንዳንዶች በጥላቻ ላይ ተመርከዘው የአገራችንን የፌዴራል ስርዓት ለማጣጣል ስሯሯጡ ተመልክተናል። ማንም የመሰለዉን ሃሳብ መሰንዘር ማቻሉ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ ቢሆንም ያለበቁ መረጃ አገርንና ህዝቡን ለጎዳ የሚቻሉ አስተያየቶች መሰንዘር ግን ተገቢ አይመስለኝም። የግጭቶች መከሰት ተፈጥሮዊና አይቀሬ ነው። አይደለም በአገር ደረጃ በቤተሰብ ደረጃም ቢሆን መቼም ቢሆን ልዩነት መፍጠሩ፣ አለምባባት መከሰቱ አይቀርም። ዋናው ነገር ግጭት መቀስቀሱ ሳይሆን ግጭትን መፍታት መፍታት ማቻል ነው።

በአገራችን የሚቀዩ ግጭቶች መንስዔ የፌዴራል ስርዓት ስለተከተልን አይደለም። እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ በአንዳንድ አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶችን ስንመለከታቸው መንስዔቸው አገራችን የተከተለችው የፌዴራል ስርዓት ሳይሆን የተለያዩ አካላት የፌዴራል ስርዓቱን የተረዳበት ሁኔታ ነው። ባለፉት ሦርዓቶች የነበሩት አሀዳዊ ስርዓቶች /Unitary States/ በአንዳንድ አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን በመላ አገሪቱ በቀወሰ እንደትመታ አድርጓት እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትወስታ ነው።

አሀዳዊው ስርዓት ጭቆናን በማገገስ በህዝቦች መካከል ፍትሃዊ የሆነ የሀብትና የስልጣን ክፍፍል እንዳይኖር በሚደረግ የማንነት ጥያቄዎችን በሚረዱ አገራችንን ለአስከፊ የዕርስ በርስ ጦርነት ዳርጓት ቆይቷል። አገራችን እነዚህን ችግሮች የተሻገረቻቸው የፌዴራል ስርዓት መከተል በመቻሏ

ነው። የፌዴራል ስርዓቱ ለአገሪቱ የቆዩ ሀመዎች ሁሉ ሃኪም ሆነ እንጂ የግጭት መንስዔ አልሆነም። ግጭት በየትኛውም አገር በየትኛውም ጊዜ ሊከሰት የሚችል ነገር ነው። ይህ ሆኖ ሳለ ትናንሽ ግጭቶች መከሰት የፌዴራል ስርዓቱ ወጠቱ ተደርጎ መታሰብ የለበትም። ግጭቶች እንዳይፈጠሩ ማድረግ ዋናው ቁምነገር ቢሆንም ግጭቶች ከተከሰቱ ብኋላም ግጭቶች እንዳይስፋፉ እንዲሁም በአፋጣኝ እልባት እንዲያገኙ ማድረግ መቻል ደግሞ ሌላው ጉዳይ ነው።

ከላይ ለማንሳት እንደሞከርከት ግጭትና ያለመግባባት አይደለም በአገር ደረጃ በቤተሰብ አባላት መካከልም ለፈጠር የሚችል ክስተት እንደሆነ እየታወቀ ጽንፈኛው ሃይልና አንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች በአንዳንድ የአገራችን አካባቢዎች የሚከሰቱ ትናንሽ ጉዳዮችን በማንን የፌዴራል ስርዓቱ የግጭትና የሁከት ምንጭ አድርገው ለማቅረብ ሲረገጡ ይታያሉ። ለጽንፈኛው ሃይል ግጭት፣ ሁከትና ነውጥ እንዲቀሰቀስ፣ ከተቀሰቀሰም ብኋላ እንዲረገብ በማድረግ የንጹሃን ህይወት እንዲቀጠፍ አካል እንዲጎድል እንዲሁም ንብረት እንዲወድም የማይፈነቅለት ድንጋይ የለም። ግርግር ለሌባ ... እንደሚለው ጽንፈኛው አካል የቋሚነትን ስልጣን ላገኝ እችላለሁ በሚል የተሳሳተ ስሌት ሁሉም ከሁከትና ግርግር ጀርባ ጠፍቶ አያውቅም።

ሁከትን በሚገብብ፣ ህዝቦችን ባልተገባ መንገድ በማሳሳት ህይወት እንዲጠፉ ንብረት እንዲወድም ማድረግ እጅግ የወረደ ተግባር ነው። በዚህ የወረደ ተግባር ላይ የተሰማሩ ማንኛውም አካል ከተጠየቁት ማሞጥ የለበትም። ለአገራችን መልመኛና ዕድገት የሚገኝ ትናንሽ ነገሮችን እያነፈነፈ ህዝቦችን ለግጭትና ሁከት የሚቀሰቅስ ሳይሆን ህዝብን ለልማት የሚቀሰቅስ አካል ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ማንኛውም አካል በፌዴራልም ሆነ በክልል የመንግስት መቅር ወስጥ ያሉ ይህን ግጭት ያባባሱ አካላት ከህግ ፊት ይቀርባሉ ያለት ነገር ተተግብሮ ማቅ እንፈልጋለን።

የፌዴራል ስርዓታችን የህልውናችን መሰረት ነው። ማንም ይህን ስርዓት በሚሳዳ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካል ከተጠየቁት እንዲያመልጥ ማድረግ የለብንም። የኢትዮጵያ ሶሜክ ክልል ፕሬዚዳንት እንዳሉት የኢትዮጵያ ሶሜክ ህዝቦች ተጎዱ በሚለት አሮሞዎችን ያጠቃ ሁሉ ሶሜኖችን አልጠቀመም፤ በተመሳሳይ አሮሞዎች ተጎዱ በሚለት የኢትዮጵያ ሶሜኖችን ያጠቃ አሮሞ ሁሉ አሮሞዎችን ጎዳ እንጂ አልጠቀሙም ያለት ንግግር ልቤ ወለጥ ገብቷል። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ህዝቦች አንድ ናቸው።

የአሮሞና የኢትዮጵያ ሶሜክ ህዝቦች ከልዩነታቸው ይልቅ በበርካታ ነገሮች እጅግ የተሳሰሩ በኩታ ገጠም አካባቢዎች የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። የአንዱ ህዝብ ጥቅምም ሆነ ጉዳት የሌለው ህዝብ የሆነበት ነው። እነዚህ ሁለት ህዝቦች በኃይማኖት፣ በባህል፣ በጋብቻ ወዘተ ተሳስረዋል። አንዱን ከአንዱ መለየት በማይቻልበት ሁኔታ አንድ ናቸው ማለት ይቻላል። እንደእኔ እንደኔ ለእነዚህ ህዝቦች

ግጭት ዋንኛው ምክንያት የጽንፈኛው ሃይል ማዘጋጀት ረገድ እንዲሁም ሀብተሰብና አሜሩ ስለፌዴራል ስርዓት ያላቸው ግንዛቤ ያለመዳበር ይመስለኛል። ከዚህ ባሻገር አንዳንድ ግለሰቦች ለህዝባቸው የተቆረቆሩ እየመሰሉባቸው ሳያወቁት እጃቸውን በግጭት ወስጥ በሚገባቸው ይመስለኛል።

ጽንፈኛ አካሎች ለፌዴራል ስርዓታችን አደጋዎች ናቸው። ትምክህተኛው ሃይል የፌዴራል ስርዓቱን ስኬቶች ለማሳደስ ሲል “ይህ የፌዴራል ስርዓት ህዝቡን ከፋፍሏል፣ አገሪቱን ለቤትን ነው” ወዘተ በማለት በማለት ሲቀሰቅስ፤ ጠባብ ሃይል ደግሞ አብረው የኖሩ ህዝቦችን ለመግጠል፣ ያለፈው ስርዓቶች አደረሱ የተባለውን በደል አሁን ላይ ለመሠረድ በማለት አብሮትን የሚረገግ ተግባራትን ሲፈጽሙ ይታያሉ። የጽንፈኛው ሃይል ብቸኛ ፍላጎት ህዝቦችን በማወቅ ወደ ስልጣን መሳላል መሰቀል ነው። እነዚህ ሁለት ጽንፎች ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን የተለየ ትርጉም በመስጠት ሁከት ለመቀስቀስ ጥረት በያደርጉም አልተሳካላቸውም። አዲሲቷ ኢትዮጵያ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት የተረጋገጠበት ኢትዮጵያዊ ዜግነት በፍቃደኝነት እንጂ በሃይል የሚጭን ያልሆነ ባት አገር ነች።

በስህተት በዚህ ግጭት ወስጥ የገቡ አካላት በቀጣይ ተገቢው ትምህርት ሊሰጣቸው ይገባል። ከዚህ ውጭ ሆነ ብለው ግጭት እንዲቀሰቀስ ወይም ግጭቱ እንዲባባስ ያደረጉ ማንኛውም አካላት ተገቢው እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል። በዚህ ግጭት ወስጥ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በወስጥም ይሁን በውጭ ያሉ ማንኛውም አካሎች ተጠቃሚ መሆን መቻል አለባቸው። እነዚህ አካላት ለፌዴራል ስርዓታችን አልፎም ለአገራችን ቀጣይ ህልውና አደጋ በመሆናቸው ሁላችንም ተባብረን ወደ ህግ ፊት ልናቀርባቸው ይገባል። መንግስትም ይህን ገብራዊ እንደሚደርገው እርግጠኛ ነኝ።